

በሰደት ለዜጎች መታረድ መገደል እንዲሁም ለሚደርሰባቸው ሰቃይ ተጠያቂው የወያኔ ነው !!



ዳዊት ደምመላሽ (ኖርዌይ)

ያለፈው ወር ኢትዮጵያውያኖች በሀዘን እርር ድብን ያልንበትና መቼም ቢሆን ከዕሊናችን የማይጠፋ በሰው ልጅ ክቡር ፍጡር ላይ ከሰው ልጅ የማይጠበቀውን ያውም ከአፍሪካ በደቡብ አፍሪካ ደርባን ላይ እጅግ አሰቃቂ ታሪክ ይቅር የማይለው ማንኛውንም የሰው ልጅ የሚያሳፍር የትኛውንም ጥቁር ሰው ደግሞ ወይም ልደበቅ የሚያስኝ ሰብዓዊ ዘር ጠል ዘመቻ በኢትዮጵያኖች ላይ ተፈፅሞባቸዋል አስፓልት ላይ ለውሃ ልክ ስራ በሚፈለጉ ድንጋዬች እራስ እራሳቸውን ተፈጭተዋል ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን በቆመጥ እንደ እባብ እራስ እራሳቸውን ተቀጥቅጠዋል ደማቸው አስፋልት ላይ ፈሰሰል ይህ አልበቃ ብሏቸው የኃልዬሽ ወደ ኃላ ከጎማ ጋር ተጠፍሮ ታስሮ በላያቸው ላይ ቤንዚን ተርከፍክፎ ተቃጥለዋል የሞቱት አስር ላልሞሉ ይችላሉ አብረናቸው በጎማ ቀለበት ውስጥ የተቃጠልነው ቢሊዎኖች ነን።



በየእነሱ መቃጠል በእነሱ በድንጋይ መወገር አንጀታችን እርር ድብን ብሎ ቁስላችን ሳይድን ክቡር በሆነው የሰው ልጅ ላይ ተደርጎም ተሰምቶም የማይታወቅ ኢትዮጵያውያኖችን ብቻ ሳይሆን መላውን የዓለም ህዝብን ያስደነገጠ በዕለተ ዳግማትንሳኤው ሰቅጣጭ ዜና ከወደ ሊቢያ ሰማን ኢትዮጵያን ወንድሞቻችን እንደ በግ ሲታረዱና በጥይት አናታቸውን ደብድበው ሲገድሏቸውና የሜድትራንያን ባህር በደም እምባ ስትጥለቀለቅ ተመለከትን። ለኢትዮጵያውያኖች ዳግማትንሳኤው የደስታ ሳይሆን የሀዘንና የለቅሶ ሆኖ ዋለ የዓለም የዜና አውታሮች እነ ቢቢሲ፣ ሲኤኔ፣ አልጀዚራ ቀኑን ሙሉ 30 ኢትዮጵያውያኖች አይሲ ኤስ መታረዳቸውንና በጥይት ተደብድበው መገደላቸውን እየደጋገገሙ ሲዘገቡት ዋሉ ማምሻው ላይ የቀድሞው ኢትቪ አሁን ኢቢኤስ ብሎ ስሙን ቀይሮ የመጣው ከሰዓት በስተቀር እውነትን ተናግሮ የማያውቀው የወያኔው የውሸት የሚዲያ ጣቢያ በሀሰት ዜና አንባቢዎቹና ተላላኪዎቹ በሊቢያ የሞቱት ወንድሞቻችንን ኢትዮጵያውያን ስለ መሆናቸው አላረጋገጥንም በማለት በሀዘን ላይ ሀዘን በመጨር ሳምንቱም ለኢትዮጵያውያኖች

ሙሉ የሀዘን ሳምንት ሆነ ሰነበተ እውነት ወያኔ እነዚህ የምንመለከታቸው ኢትዮጵያውያኖች መሆናቸው ጠፍቶት ሳይሆን የዜጎች መታረድ መገደል ለእሱ ምንም ባለመሆኑ ነው ።



ጅብ ከሄደ ውሻ ምን እንደሚባለው የማቸች ቤተሰቦች የልጆቻቸውን ሞት ሰምተው ሀዘናቸውን ከወዳጅ፣ ከዘመድ፣ ከጎረቤት ጋር ተቀምጠው እርማቸውን ካወጡ በኋላ ገቢው የህወሀት መንግስት ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን አረጋግጫለው አለ አሁን ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን አረጋግጫለው ያለው ቦታው ድረስ በመሄድ ሳይሆን የማቸች ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ሲገደሉ በዓይናቸው አይተው ሀዘን ላይ ስለተቀመጡ ብቻ ነው ። በዚህም ብቻ ያልበቃቸው የወያኔ የፈደራል ፖሊሶች ሀዘኑን ለመግለፅ ወደ አደባባይ የወጣን ህዝብ ሲደበዱቡ ሲፈነኩቱ አካለ ጎዶሎ ሲያደርጉ ተመልክተናል እውነት ሀዘንን ለመግለፅ የወጣን ህዝብ መደብደብ ወይንስ ወገንን ያረደንና የገደለን ሄዶ ደምን መበቀል ወይንስ በስደት ላይ እየሞቱ እና የመንግስት ያለ እያሉ ያሉ ዜጎችን መታደግ በአሁኑ ሰዓት በሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በየመን ሰንዓ ሰሚ መንግስት በማጣቸው የሚሞቱበትን ቀናቶች እየጠበቁ።

ህውሀት ወያኔ እስኪ ይህን መልስልኝ የነፃነት ታጋዩን አንዳርጋቸው ፅጌን አፍናቸው ለመውሰድ የተጠቀማችሁበትን ባዶ አውሮፕላን ለምን በሞት አፋፍ ያሉ ኢትዮጵያውያኖችን ህይወት ለመታደግ አትጠቀማችሁበትም ነበር ? አንድ የነፃነት ታጋይን ለብቻው በአንድ አውሮፕላን አፍኖ ወስዶ በማሰቃዎ ክፍል ውስጥ በማስገባት የጣር ድምፅ መስማት ወይስ የሞት ጣር እያሰሙ ያሉ ወገኖችን ህይወት መታደግ ? አንዲን አፍናቸው ብትወስዱም ብዙዎችን አንዳርጋቸው ተክቷል በአላማውም ፀንተን እንኖራለን ።

ኢትዮጵያዊ በአገሩ ሰርቶና ተከብሮ መኖርን ጠልቶ አይደለም ከጎረቤት ኬንያ እስከ ደቡብ አፍሪካ እስር ቤቶችን አጨናንቆ የሚገኘው ሴት እህቶቻችን አማራጭን በማጣት በአረብ ሀገራት ኑሮን ለማሸነፍ ብለው ደፉ ቀና ቢሉም በአሰሪዎቻቸውና በልጆቻቸው ይደፈራሉ፣ ይገደላሉ፣ ከአምባሲ በር ላይ እንኩዋን የሚያስጥላቸው በማጣታቸው እየተወሰዱ ሲገደሉ ተመልክተናል ለዚህ ሁሉ ሞት የሚዳረጉት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው በአንድ ዘር የበላይነት የነገሰበት በመሆኑ፣ የዜጎች መብት የማይከበርበት ሀገር በመሆኑ፣ ጋዜጠኞችና ጦማርያንን በእየ እስር ቤቱ የሚሰቃዩባት ሀገር በመሆኑ፣ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎቻቸውና ደጋፊዎቻቸው የሚታሰሩበት፣ ሀገር በመሆኑ ነው ።

ግራም ነፈስ ቀኝም ነፈስ ለዜጎች መሰደድና በስደት ላይ ለሚደርሰባቸው ሞት ተጠያቂው እራሱ ወያኔ ነው !! ስለዚህ በዘር በሀይማኖት በጎሳ በፖለቲካ ያለንን አመለካከት ሳናሰፋ ልዩነትታችን በማጥበብና በማቀራረብ ይህን የበሰበሰ ስርዓት በማስወገድ በህዝቦች ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተች አዲሲቷን ኢትዮጵያ እንመስርት ።

ኢትዮጵያ ለዘላለም

ትኑር ! !

